

ባንዲራችን/ሰንደቅ ዓላማችን

ጌታቸው ኃይሌ

ባንዲራ ቃሉ ጣልያንኛ ፥ ሰንደቅ ዓላማ ኢትዮጵያ (አማርኛ) ነው ። ባንዲራችን የሚለውን ቃል ይገባል የምጽፈው ዛሬ ሕዝቡ የሚጠቀምበት መሆኑን በመገንዘብ ነው ። የጽሑፌ ዓላማ ባንዲራችንን ስለገጠመው ችግር ያለኝን አስተያየት ለማካፈል እንጂ ፥ ሁለቱን ቃላት ለመተቸት አይደለም ።

የባንዲራችን ቀለም አረንጓዴ ፥ ቢጫ ፥ ቀይ ነው ። እነዚህን ቀለሞች የያዘ ባንዲራ የኛ መሆኑ የሚታወቀው በቀለሞቹ ብቻ ሳይሆን ፥ ቀለሙን በያዙት ልብሶች አሰላለፍ ጭምር ነው ። የአሁኑ አሰላለፍ አረንጓዴ ፥ ቢጫ ፥ ቀይ ነው ። በፊት ግን ፥ ቀይ ፥ ቢጫ ፥ አረንጓዴ ነበር ። የትራፊክ መብራቶችን የፈጠረው ጋራት ሞርጋን የተባለው ጥቁር አሜሪካዊ መብራቶችን ቀይ ፥ ቢጫ ፥ አረንጓዴ ያደረገው የኢትዮጵያ ባንዲራ በአሜሪካ (በኋላም በመላ ዓለም) እንዲዘረጋ በማሰብ ነው ። ግን ኢትዮጵያ ወደ ዓለም-አቀፉ ኅብረተሰብ ስትመጣ የቀለሞቹ አሰላለፍ በእስፓኝ ተወስዶ አገኘችው ። ስለዚህ አሰላለፉን መለወጥ ነበረባት ።

የቀለሞቹ ትርጉም የተሰጠው ባንዲራው ከተወለደ ወዲህ ነው ። መቸም ልጅ ከመወለዱ በፊት ስም አይወጣለትም ። ሁለተኛም ፥ አንድ ትርጉም ሰጪ ባለሥልጣን ስለሌለ ፥ ሁሉም እንደመሰለው ይተረጉመዋል ። እኔ ሳድግ የተነገረኝ ፥ “አረንጓዴው ልምላሜ ፥ ቢጫው ሰብል ፥ ቀይ ላገር ደም ማፍሰስ” የሚል ነበረ ።

ከባለሀብት ቀለም ልብስ ቀጥሎ አንድ አርማ ተጨመረበት ። ያ አርማ ፥ ባንዲራ የያዘ ፥ መስቀል ያለበት ዘውድ የደፋ አንበሳ ነበረ ። በተጨማሪም ፥ ከራዥ የሁለንተኛው የተወሰደ “ሞአ አንበሳ ዘእምነገደ ይሁዳ” የሚል ጽሑፍ ነበረው ። የጥንት መንግሥታት ሁሉ የሃይማኖታቸውን ምልክት ባንዲራቸው ላይ እንደሚያደርጉት ጥንታዊት ኢትዮጵያም እንደዚያ ብታደርግ የሚያስገርም ነገር አይደለም ። ሃይማኖትን ከፖለቲካ የለዩ አገሮች ፥ ለታሪክነቱ ሲሉ ሃይማኖታዊ አርማቸውን አልጣሉትም ። እኛ ግን ለሌሎች በማሰብ ቶሎ ስለምንደነግጥ ፥ ጉዳዩ ሳይተኝበት ፥ አንበሳው ላይ ያለውን መስቀል በዘመነ ደርግ ሳምደን ጣልነው ። ያ መናጥማ ቀለሞቹን ሳይቀር ሊለውጣቸው ፈልጎ ነበር ። ጩኸት ቢበዛበት ፥ ጨርቃቸውን ተውላቸው አለንና የራሱን አርማ (ኮከብ አይሉት የዳዊት ጋሻ) ለጠፈበት ። “ተውላቸው” ሲል እሱና የኢትዮጵያ ሕዝብ ፊትና ጀርባ መሆናቸውን መመስከሩ ነው ። እኛም ሰውየው ምን ዛፍ እንደሆነ ከፍሬው አውቀነው ነበር ።

ባንዲራችን አሁንም ችግር አለበት ። ልሙጡን የሚፈልጉ አሉ ። ልሙጡን የማይፈልጉ አሉ ። ልሙጡን የሚፈልጉ በአብላጫ ብዙዎች ይመስሉኛል ። ልሙጡን የማይፈልጉ ሁለት ቡድኖች ናቸው ፤ አንዱ ቡድን አዲስ አርማ የለጠፉበት ኢሕአዴጎች/ወያኔዎችና ዘር ማንዘራቸው ናቸው ። ሌላው ቡድን አፄ ምኒልክ ያስገበሩን ይኸንን ባንዲራ እያውለበለቡ ስለሆነ ሽንፈታችንን ስለሚያስታውሰን ዓይኑን አታሳዩን የሚሉ ናቸው ።

ልሙጡን ባንዲራ የማይፈልጉ ቡድኖች አንዳንድ ነገሮችን ተመልክተው ፥ አብዛኛው ሕዝብ የሚደግፈው አማራጭ ሲያጡ ፥ ሐሳባቸውን ይለውጡ ይሆናል ። አንደኛ ፥ ለእስላሞችና ለሽንፎች ሲባል የአሸናፊነትና የክርስቲያንነት ምልክቶች ተነሥተውል ። ሁለተኛ ፥ ልሙጡን ባንዲራ ብዙ የአፍሪካ አገሮች የነፃነት ምልክት አድርገውት የራሳቸውን ባንዲራ በአምሳያው ቀርጸዋል ። ሦስተኛ ፥ መሀንዲሱ ጋሬት ሞርጋን ባንዲራችንን በዓለም መንገዶች ላይ እንድታሸበርቅ አድርጓታል ። አራተኛ ፥ አብዛኛው የኢትዮጵያ ሕዝብ ይፈልገዋል ።

ሌላ ባንዲራ መፍጠር ይቻላል ። ግን እነዚህን አራት ነጥቦች በምን ዓይነት ዘዴ አልፎን አብዛኛው ሕዝብ የሚቀበለው ባንዲራ መቅረጽ ይቻላል? ወይስ ክልል የሚባል ጠላት አንድ ሀገር አንድ ሕዝብ መሆናችንን ስለካደብን ፥ አንድ ባንዲራ አያስፈልግም ልንል ነው?